

ላፕቶፕ ዕቃ ቁጥር OFAGF-04.3/5/14
ቀን 05/05/2012


ለፕሮጀክት ፍቃዱ በየነ

የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር


አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የ2011 በጀት
ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት፣ 16 ገጽ
የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች እና 3 ገጽ የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ
አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።



ከሰላምታ ጋር


ወይዘሩ ከበዳ
የአቅም ግንባታ መ/ቤተች አዲስ
ዳይሬክቶሬት

በኤትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የአከባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት


የአከባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኮሚሽኑ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል። የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኮሚሽኑ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአከባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።


- ☛ የገቢ /የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ☛ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ☛ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፡

የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡

የወጪ ሂሳብ፡

1. ኮሚሽኑ በ2010 ለተሰጠው አገልግሎት በ2010 በጀት ዓመት መመዝገብ ሲገባው በ2011 በጀት ዓመት ብር 367,137.04 በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል።
2. የግዥ መመሪያው ከሚፈቅደው በላይ በብር 734,545.77 በተለያዩ ቀናት በዋጋ ማወዳደሪያ ግዥ ተፈፅሞ ተገኝቷል።
3. ከፍተኛ ዋጋ ካቀረበ ድርጅት በመገዛቱ መንግሥት አለአግባብ ለተጨማሪ ብር 56,664.52 ወጪ እንዲጋለጥ አድርጓል።
4. ሥራቸውን ለለቀቁ ሶስት ሰራተኞች ብር 571.77 ተከፍሎ ተገኝቷል።



ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 እስከ 4 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፡

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ከተመን በላይ የስልክ ሂሳብ በድምሩ ብር 4,133.93 ተከፍሎ መገኘቱን ተረጋግጧል።
- ብር 355,811.00 (USD 12,242.00) ለሚመለከተው አካል ገንዘቡ ለመድረሱ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ መገኘቱ ተረጋግጧል።
- ኮሚሽኑ ለተለያዩ ክፍያዎች በትክክለኛ ሂሳብ መደብ መዝግቦ መክፈል ሲገባው ክፍያዎቹ ሂሳብ መደቡን ባልጠበቀ ሁኔታ ተመዝግቦ ብር 612,658.51 ክፍያ የተፈጸመ መሆኑን ተረጋግጧል።
- በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በተሰብሳቢ ከሚታየው በድምሩ ብር 157,025.62 ውስጥ እስከ 2011 በጀት ዓመት መጨረሻ መወራረድ ሲገባው እስከ ህዳር 30/2012 ድረስ ያልተወራረደ መሆኑ ተረጋግጧል።
- በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ከሚታየው በድምሩ ብር 45,793.52 ውስጥ እስከ 2011 በጀት ዓመት መጨረሻ መክፈል ሲገባው እስከ ህዳር 30/2012 ድረስ ያልተከፈለ መሆኑ ተረጋግጧል።
- በ2011 በጀት ዓመት ለየፕሮግራሞቹ የተመደበው በጀት ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር፣ ከመደበኛ በጀት ብር 3,371,717.32 ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት መሆኑ ተረጋግጧል።

ሌሎች ጉዳዮች፡

- ተሽከርካሪዎች በብልሽት ምክንያት ያለአገልግሎት ከሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት ተሽከርካሪዎች ቆመው ተገኝተዋል።
- በኮሚሽኑ በቋሚነት ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞች በሞዴል 22 ወጪ የደረጃትን ጉባዔዎች ሳያስረክቡ ወይም ገቢ ሳያደርጉ መልቀቃቸውን ተረጋግጧል።



- የመረጃ ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት እራሱን የቻለ የተደራጀ አለመሆኑ እና የጸደቀ ፖሊሲ ወይም ተስማሚ የአፈጻጸም መመሪያ የሌለው መሆኑ ተረጋግጣል።

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

